

# Exo

## Chapter 2

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

וַיִּקַּח	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	1
-እና-ወሰደ	ሴት-ልጅ	ሴት-ልጅ	ሴት-ልጅ	ሴት-ልጅ	ሴት-ልጅ	ሴት-ልጅ	
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3947</a>	

ከሌዊ ወገንም እንደ ሰው ሄዶ የሌዊን ልጅ አገባ።

וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	2
-እና-ደበቀ	እሱ	ጥሩ	እንደ	( )	-እና-አየ	ልጅ	
<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H1931</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3205</a>	

וַיִּבְרָךְ      וַיִּבְרָךְ  
 ወር            ሦስት  
[H3391](#)        [H7969](#)

ሴቲቱም ፀሐጎች፣ ወንድ ልጅም ወለደች፤ መልካምም እንደሆነ ባየች ጊዜ ሦስት ወር ሸሽገችው።

וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	3
-ከ--እና--ያ-ቅጥራን	-እና-ቀባ	ሳር	መርከብ	-ለ-እሱ	-እና-ወሰደ	-ለ-ደበቀ	
<a href="#">H2564</a>		<a href="#">H1573</a>	<a href="#">H8392</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H5750</a>	

וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ
-ለ-ላይ--በ-ላይ	-በ--ያ-ቀይ-ባሕር	-እና-አስቀመጠ	-ያ-ልጅ	( )	-በ-እሷ	-እና-አስቀመጠ
	<a href="#">H5488</a>		<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H2203</a>

וַיִּבְרָךְ      וַיִּבְרָךְ  
 -ያ-ናይል    ዜፍ-የ  
[H2975](#)        [H8193](#)

ደግሞም ልትሸሽገው ባልቻለች ጊዜ፣ የደንገል ሦስት ሰዓት ወስዶ ዝፍናት ቅጥራን ለቀለቆችው፤ ሕፃናትም አኖረችበት፣ በወንዝም ዳር ባለ በቁጠማ ውስጥ አስቀመጠችው።

וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	4
-ለ-እሱ	አደረገ	ምን	-ለ-ማወቅ	ከ-ሩቅ	
		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H7350</a>	

እነቱም የሚደረግበትን ታውቅ ዘንድ በሩቅ ቆማ ትሳበኛው ነበር።

וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	וַיִּבְרָךְ	5
-በ-ላይ--በ-ላይ	የሚሄድ	-እና-ወጣት-ሴት	-ያ-ናይል	-በ-ላይ--በ-ላይ	
<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H2975</a>		<a href="#">H7364</a>	

וַיִּבְרָךְ							
-እና-ሴት-አገልጋዮቹን	( )	-እና-ለከ	-ያ-ቀይ-ባሕር	-በ-ውስጥ	-ያ-መርከብ	( )	-እና-አየ
<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H5488</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H8392</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>

וַיִּבְרָךְ  
 -እና-ወሰደ  
[H3947](#)

የፈርዖንም ልጅ ልትታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች፤ ደንገጥኖችም በወንዝ ዳር ይሄዱ ነበር፤ ሦስትም በቁጠማ ውስጥ አየች፣ ደንገጥኖቿም ልካ አስመጣችው።

וַתִּשְׁמַע	עָלָיו	וַתִּתְקַל	בְּכַף	נָעַר	וַתִּהְיֶה	הַלֵּל	אֶת	וַתִּרְאֶהוּ	וַתִּפְתַּח
-አለች-አ	-ላ-ላ	-ራ-ራ-አ	-አለቀ-አ	ወጣት	-ላ-ላሆ	-ያ-ል	)አ	-አ-አ	-አ-አ-አ
<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H2550</a>	<a href="#">H1058</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>	

מִלְדֵי	הַעֲבָרִים	וְהַ:
-አ-ል	-ያ-ዕ-ሰ-ራ-ወ-ያ	ሀ
<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H5680</a>	<a href="#">H2088</a>

በከፈተኛውም ጊዜ ሕፃናት አዮች፣ እሆም ሕፃናት ያለቅስ ነበር፤ አዘነችላትም። ሀሀ ከዕብራውያን ልጆች አንድ ነው አለች።

וַתִּשְׁמַע	אֶת	בְּתֵ	פְּרָעָה	הַאֲלֹ	וַתִּקְרָא	לָהּ	אֲשֶׁ	מִיִּקְרָא	וְ
-አለች-አ	-ላ--ወ	ሴት-ል	ረዓ	ሄ	-አ-ሙ	-ላ-አ	ሴት	ያሙ	-አ
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H1080</a>	<a href="#">H3243</a>	<a href="#">H3243</a>	

הַעֲבָרִית	וַתִּינַק	לָהּ	אֶת	הַלֵּל
-ያ-ዕ-ሰ-ራ-ወ-ያ	-አ-አሙ	-ላ-አ	)አ	-ያ-ል
<a href="#">H5680</a>	<a href="#">H3243</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3206</a>

እንዲሁም ለፈርዖን ልጅ። ሕፃናት ታጠባልሽ ዘንድ ሄሄ የምታጠባ ሴት ከዕብራውያን ሴቶች ልጥራልሽን? አለች።

וַתִּשְׁמַע	לָהּ	בְּתֵ	פְּרָעָה	לְכִי	וַתִּלְחָ	הַעֲלֶמָ	וַתִּקְרָא	אֶת	אֶם	הַלֵּל
-አለች-አ	-ላ-አ	ሴት-ል	ረዓ	ሄ	-አ-ሄ	-ያ-ረ-ሙ	-አ-ሙ	)አ	አት	-ያ-ል
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H5959</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H3206</a>

የፈርዖንም ልጅ። ሄሄ አለች፤ ብላቴናይቱም ሄሄ የሕፃናት እናት ጠራች።

וַתִּשְׁמַע	לָהּ	בְּתֵ	פְּרָעָה	הַיְלִיכִי	אֶת	הַלֵּל	וַתִּהְיֶה	לִי	וַאֲנִי
-አለች-አ	-ላ-አ	ሴት-ል	ረዓ	ሄ	)አ	-ያ-ል	-ያ-ሀ	-ላ-አ	-አ-አ
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3243</a>	<a href="#">H0589</a>

אֶת	שְׂכָרָ	וַתִּקַּח	הָאִשָּׁ	הַלֵּל	וַתִּינַק	אֶת	אֶת	אֶת
)አ	ደመወሀ	-አ-ወሰ	-ያ-ሴት	-ያ-ል	-አ-አሙ	-ላ-አ	)አ	አሙ
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7939</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H5134</a>			<a href="#">H5414</a>

የፈርዖንም ልጅ። ሀሀን ሕፃን ወስደሽ አጥቢልህ፣ ዋቅሽንም እሰጥሻለሁ አለች። ሴቲቱም ሕፃናት ወሰዳ አጠባችው።

וַיִּנְדֹּל	וַיִּנְדֹּל	וַתִּבְאֶהוּ	לְבֵ	פְּרָעָה	וַיְהִי	לָהּ	וַתִּקְרָא	שְׁמוֹ
-አ-አ-አ	-ያ-ል	-አ-ሙ	-ላ-ሴት-ል	ረዓ	-አ-ሆ	-ላ-አ	-አ-ሙ	ሰም
<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H8034</a>

וַתִּשְׁמַע	כִּי	מִן	הַמַּיִ	מִשִּׁיתָהּ
-አለች-አ	ምክንያቱም	-አ--አ	-ያ-ሙ	አወጣው
<a href="#">H0559</a>			<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H4871</a>

ሕፃናትም አደገ፣ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችው፣ ለእርሰዋም ልጅ ሆነላት። እኔ ከወኔ አውጥቼዋለሁና ስትልም ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችው።

וַיְהִי	בַּיּוֹ	הַהֵ	וַיִּנְדֹּל	מִשָּׁ	וַיִּצְא	אֶל	אֶת	וַיִּרְא	בְּסֻבְּ
—	-ሰ-ቀናት	-ያ-ያ	-አ-አ-አ	ሙሴ	-አ-ሙ	-ላ--ወ	ወንድሞቹ	-አ-አ	-ሰ-ሸክም
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H5450</a>

וַיִּרְא	אִישׁ	מִצְרָיִ	מִכָּ	אִישׁ	מֵאֲחֵי
-አ-አ	ሰው	ግብፃዊ	ታ	ሰው	-አ-ወንድም
<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4713</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0251</a>

በዚያም ወራት እንዲህ ሆነ፤ ሙሴ ጎበዝ በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ ወጣ፣ የሥራቸውንም መከራ ተመለከተ፤ የግብፃውያን ሰው የወንድሞቹን የዕብራውያንን ሰው ሲመታ አየ።

וַיִּפְּן [H6437](#)    כַּהֲלִי [H3541](#)    וַיִּרְא [H7200](#)    כִּי [H369](#)    אֵין [H376](#)    אִישׁ [H5221](#)    וַיִּנְחַן [H0853](#)    אֶת- [H4713](#)    הַמִּצְרַיִם [H0853](#)

12

וַיִּשְׁמַע [H2934](#)    הַיְהוָה [H2344](#)    וַיִּבְרַח [H2344](#)    מִפְּנֵי [H2344](#)    הַיְהוָה [H2344](#)

ወዲህና ወዲያም ተመለከተ፡ ማንንም አላየም፡ ግብፃዊውንም ገደለ፡ በአሸዋም ውስጥ ሸሽገው።

וַיִּצְא [H3318](#)    בַּיּוֹם [H3117](#)    הַשֵּׁנִי [H8145](#)    וַהֲנֵה [H2009](#)    שְׁנֵי [H8147](#)    אַנְשִׁים [H0376](#)    עֲבָרִים [H5680](#)    נָצִים [H0559](#)    וַיֹּאמְרוּ [H0559](#)    לְשָׂע [H7563](#)

13

הַמִּצְרַיִם [H7453](#)    תְּכַהֵן [H5221](#)    לְמִנְחָה [H4100](#)

በሁለተኛውም ቀን ወጣ፡ ሁለቱም የዕብራውያን ሰዎች ሲጣሉ አየ፤ ለምን ባልንጀራህን ትመታዋለህ? አለው።

וַיֹּאמְרוּ [H0559](#)    מִי [H4310](#)    שְׂמִי [H0376](#)    וְהֵשִׁיב [H8269](#)    ስሜ [H0376](#)    ስְׁמִי [H0376](#)    עֲלֵינוּ [H8199](#)    הַלְהִרְגֵנִי [H2026](#)    אֲתָה [H0559](#)    כְּאִשְׁרָא [H0559](#)

14

הַיְהוָה [H2026](#)    אֶת- [H0853](#)    הַמִּצְרַיִם [H4713](#)    וַיִּירָא [H3372](#)    מִנְשָׂה [H4872](#)    אֶת- [H0853](#)    נֹדַע [H3045](#)    אֶת- [H0403](#)    הַדְּבָרִים [H1697](#)

ያም። በእኛ ላይ አንተን አለቃ ወይስ ዳኛ ማን አደረገህ? ወይስ ግብፃዊውን እንደ ገደልኸው ልትገድለኛ ትችላለህ? አለው። ሙሴም። በእውነት ይህ ነገር ታውቆአል ብሎ ፈራ።

וַיִּשְׁמַע [H8085](#)    הַיְהוָה [H6547](#)    אֶת- [H0853](#)    הַדְּבָרִים [H1697](#)    הַיֵּהוּ [H2088](#)    וַיִּבְרַח [H1697](#)    מִפְּנֵי [H1697](#)    הַיְהוָה [H1272](#)    וַיִּבְרַח [H1272](#)    מִפְּנֵי [H1272](#)

15

מִפְּנֵי [H6440](#)    הַיְהוָה [H6547](#)    וַיִּשְׁב [H3427](#)    בְּאֶרֶץ [H0776](#)    מִדְיָן [H4080](#)    וַיֵּשֶׁב [H3427](#)    עַל- [H0875](#)    הַבְּאֵר [H0875](#)

ፈርዖንም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ሙሴን ለገደለው ፈለገ። ሙሴ ግን ከፈርዖን ፊት ከ-በለለ፡ በምድያምም ምድር ተቀመጠ፤ በወኃም ጉድጓድ አጠገብ ዐረፈ።

וַיִּלְכְּתוּ [H3548](#)    מִדְיָן [H4080](#)    שְׁבַע [H7651](#)    בָּנוֹת [H1323](#)    וַתִּבְאֵנָה [H0935](#)    וַתִּדְּבָרְנָה [H1802](#)    וַתִּמְלֹאנָה [H4390](#)    אֶת- [H0853](#)    הַיְהוָה [H8248](#)

16

אֶת- [H0001](#)    הַיְהוָה [H6629](#)

ለምድያምም ካህን ሰባት ሴቶች ልጆች ነበሩት፤ እነርሱም መጥተው ወኃ ቀዱ፡ የአባታቸውንም በጎች ሊያጠጡ የወኃውን ገንዳ ሞሉ።

וַיִּבְאוּ [H0935](#)    הָרְעִים [H1644](#)    וַיִּנְגְּרוּ [H1644](#)    עִמָּו [H4872](#)    מִנְשָׂה [H4872](#)    וַיִּנְשָׂקוּ [H3467](#)    אֶת- [H0853](#)

17

אֶת- [H6629](#)

እረጃችም መጥተው ገፉአቸው፤ ሙሴ ግን ተነሥቶ ረዳቸው፡ በጎቻቸውንም አጠጣላቸው።

18	:םיח -פ-46 <a href="#">H3117</a>	בא -א--סממ <a href="#">H0935</a>	מנה -א-פממ <a href="#">H4069</a>	מנה אפמ <a href="#">H0559</a>	אביה אהת <a href="#">H0001</a>	רעוא צו-א <a href="#">H7467</a>	א- -א--וע <a href="#">H0413</a>	ותבא -א-סמ <a href="#">H0935</a>
----	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

ወደ አባታቸው ወደ ራጉኤልም በመጡ ጊዜ። ስለ ምን ዛሬ ፈጥናችሁ መጣችሁ? አላቸው።

19	ከ -ለ-አ <a href="#">H1802</a>	ከ ቀዳ <a href="#">H1802</a>	ከ ቀዳ <a href="#">H1571</a>	ጠ -አ-ደግ <a href="#">H3027</a>	ጠ -ያ--አ-አሰማ <a href="#">H5337</a>	ጠ ከ-አ <a href="#">H4713</a>	ጠ -አ-አወጣ <a href="#">H0376</a>	ጠ ሰው <a href="#">H0559</a>
----	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

:ጠ -ያ-ጠ <a href="#">H6629</a>	ጠ )ጠ <a href="#">H0853</a>	ጠ -አ--አ-አጠ <a href="#">H8248</a>
-------------------------------------	----------------------------------	--

እነርሱም። እንደ የጣብፅ ሰው ከአረቆች እጅ አዳነን፤ ደግሞም ቀዳልን፤ በሳቻችንም አጠጣ አሉ።

20	ጠ -ለ-አሰ <a href="#">H7121</a>	ጠ ጠ <a href="#">H0376</a>	ጠ -ያ-ሰው <a href="#">H0853</a>	ጠ )ጠ -አ-ተወ <a href="#">H2088</a>	ጠ ደሀ <a href="#">H4100</a>	ጠ ለም <a href="#">H0346</a>	ጠ -አ--አ-የት <a href="#">H1323</a>	ጠ ሴት-ልጅ <a href="#">H0413</a>	ጠ -ለ--ወደ <a href="#">H0559</a>
----	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

:ጠ ዳ <a href="#">H3899</a>	ጠ -አ-ደ-ጠ <a href="#">H0398</a>
----------------------------------	--------------------------------------

ልጆቻችንም። እርሱ ወዴት ነው? ለምን ስንት ተዋችሁት? ጥሩት እንጂም ይብሉ አላቸው።

21	:ጠ -ለ-ሙሴ <a href="#">H4872</a>	ጠ ሴት-ልጅ <a href="#">H1323</a>	ጠ ሲገራ <a href="#">H6855</a>	ጠ )ጠ -አ-ተወ <a href="#">H0853</a>	ጠ ደሀ <a href="#">H5414</a>	ጠ ለም <a href="#">H0376</a>	ጠ -አ--አ-የት <a href="#">H0854</a>	ጠ ሴት-ልጅ <a href="#">H3427</a>	ጠ ሙሴ <a href="#">H4872</a>	ጠ -አ-ደፍርሁ <a href="#">H2974</a>
----	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

ሙሴም ከዚያ ሰው ጋር ሊቀመጥ ወደደ፤ ልጁንም ሲገራ ለሙሴ ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠው።

22	ጠ -ለ-ምድር <a href="#">H0776</a>	ጠ ሆነ <a href="#">H1961</a>	ጠ ስደተኛ <a href="#">H1616</a>	ጠ አለ <a href="#">H0559</a>	ጠ ምክንያት <a href="#">H1647</a>	ጠ ገርም <a href="#">H8034</a>	ጠ )ጠ <a href="#">H0853</a>	ጠ -አ-ጠራ <a href="#">H7121</a>	ጠ ልጅ <a href="#">H3205</a>
----	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ጠ :ጠ ጠ <a href="#">H5237</a>
---------------------------------------

ወንድ ልጅም ወለደች። በሌላ ምድር መጻተኛ ነኝ ሲል ስሙን ገርሳም ብሎ ጠራው።

23	ጠ -አ--አ <a href="#">H3478</a>	ጠ አሰኤል <a href="#">H0584</a>	ጠ ልጅ <a href="#">H4714</a>	ጠ -አ-ተቃለለ <a href="#">H4428</a>	ጠ ጣብፅ <a href="#">H4191</a>	ጠ ገንዘብ <a href="#">H1992</a>	ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H3117</a>	ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H1961</a>
----	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H5656</a>	ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H0430</a>	ጠ -አ--ወደ <a href="#">H0413</a>	ጠ ገንዘብ <a href="#">H7775</a>	ጠ -አ-ወጣ <a href="#">H5927</a>	ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H2199</a>	ጠ -አ-የገፅ <a href="#">H5656</a>
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲህ ሆነ፤ የጣብፅ ንጉሥ ሞተ፤ የእስራኤልም ልጆች ከባርነት የተነሣ አለቀሱ። ጭኑም፤ ስለ ባርነታቸውም ጭኑታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ።

24	ጠ አብርሃም <a href="#">H0085</a>	ጠ -አ--አ <a href="#">H0854</a>	ጠ ቀዳ <a href="#">H1285</a>	ጠ )ጠ <a href="#">H0853</a>	ጠ አምላክ <a href="#">H0430</a>	ጠ -አ-አሰላሁ <a href="#">H2142</a>	ጠ ጭኑ <a href="#">H5009</a>	ጠ )ጠ <a href="#">H0853</a>	ጠ አምላክ <a href="#">H0430</a>	ጠ -አ-ሰማ <a href="#">H8085</a>
----	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

ጠ ያዕቆብ <a href="#">H3290</a>	ጠ -አ--አ--አ <a href="#">H0854</a>	ጠ ያዕቆብ <a href="#">H3327</a>	ጠ -አ--አ <a href="#">H0854</a>
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

እግዚአብሔርም የለቀሰቸውን ድምፅ ሰማ፤ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከያዕቆብም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ።

ס	: אֱלֹהִים	וַיְדַע	לְיִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	אֶת-	אֱלֹהִים	וַיֵּרָא	
§	አምላክ	-እና-አወቀ	እስራኤል	ልጆች	)ጠጠ(	አምላክ	-እና-አየ	
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7200</a>	

| አግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች አየ፡ አግዚአብሔርም በእነርሱ ያለውን ነገር አወቀ።